

መራር እውነቶች።

ወያኔያዊ ነው።

ዳዊት ዳባ።

Tuesday, December 26, 2017

ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው መንግስታዊ (ወያኔያዊ) ችግር እንጂ በህገ መንግስቱ ምክንያት የተፈጠረ ችግር አይደለም። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ወያኔያዊ እንጂ ባለው አከላለል ምክንያት የተፈጠረ ችግር አይደለም። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔያዊ ፍጅት እንጂ የእርስ በእርስ ፍጅት የለም። እንደገና አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ወያኔያዊ እንጂ የድንበር ግጭት አይደለም ያለው። የሱማሌ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ላይ። የአማራ ህዝብ የትግሬ ህዝብ ላይ። የትግሬ ህዝብ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ላይ፤ የኦሮሞ ህዝብ የአማራ፤ የትግሬና የሱማሌ ህዝብ ላይ የሰማነው ሁሉ በወያኔዎች ቀድሞ የተቀደ የተመራና የተፈጸመ ፍጅት ነው። እውነቱ ይህ ነው።

ገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለው አለመግባባትና ፍጥጫ ዋናው ምክንያት ወያኔያዊ የበላይነት አለ የሚልና ባለው የበላይነትን ተጠቅሞ በመንግስታዊ ስልጣን ጀርባ በመደበኛ ወያኔ ፍጅት በህዝብ ላይ መፈጸሙ ነው። ዜጋው ሰላማዊ በሆነ መንግስት ለጠየቃቸው ሙብቱ የሆኑ ጥያቄዎች ባግባቡ መፍትሄ እንዳይሰራላቸው ይህ ክፍል ጋሬጣ ስለሆነ ነው። ይህ ክፍል መንግስታዊ ሸፋንን ተጠቅሞ ከዜጋው ጋር አላስፈላጊ ትግልና ብሽሽቅ ውስጥ ስለገባ ነው። የተፈጠረው ክፍፍል ወያኔያዊ የበላይነት መቀጠል አለበት በሚሉና ይህ ነገር በዝታል ገደብ ሊበጅለት ይገባል ባሉት መካከል ነው።

ኢትዮጵያ ውስጥ አምርጭ ሙብቱን እየጠየቀ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ነው። የወያኔያዊውን ስርአት ህልውና አደጋ ላይ የጣለው የኦሮሞ ህዝብ ነው። የገዢው መራርና የሚሰቀጥጥ መሰዋትነት እየከፈለ ያለውም የሄው ህዝብ ነው። እዚህ ህዝብ ላይ ፍጅት መፈጸሚያ ምክንያት ለመስራት ሲባል በአለፉት ሁለት አመታት በሂደቱ መሰዋት የተደረጉ ብዙ ንፁህን ትግራዎች፤ አማርኛ፤ የሱማሌና፤ አፋር ዜጎቻችን አሉ። ያም ሆኖ ወያኔያዊ ፍጅቱ በወናነት ያነጣጠረው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ነው። ይህ ፍጅት በቀጣይ በሰፊው ሊፈጸም የታቀደውም የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ ዜጎቻችን ላይ ነው።

ሰለጠነ የሚባለው ማህበረሰብ ቀውስን ለቀናትና ለሳምንት መቋቋም እያቃተው የሚፈጠሩ አስገራሚ ክንውኖችን አይተናል። ታዘበናልም። አገራችን ለሁለት አመታት ባላቋረጠ ቀውስ ውስጥ ነች። መገዳቱና መጠቃቱ አገራዊ ብቻ አይደለም ለተወሰነው የአገሪቷ ክፍል ህዝብ ጎጆ ቤታዊ ሆኗል። በእርግጥ ለጊዜው ቀውሱ በቀጥታ ያልነካውና የጭካኔው ድላ ያላረፈባቸው እርቀው ያሉ አንዳንድ ዜጎቻችን ችግሩን በቀጥታ ተጎጂ እንደሆነው የማህበረሰብ ክፍል ሊረዱት አለታቸውም። ጎንደርና አንቦ ላይ ያለ ህዝብ ግን ችግሩ መንግስታዊ መሆኑን ለማየት ችግር የለበትም። አልፎም ባንዳንዶች ሚዛናዊ ነን ለማለት ሲባል ብቻ ጥፋቱን ከፊሉን ለተጎጂውም የማካፈል ነገር አለ። እውነታው ዛሬ መንግስት የሚባለው አካል አገራችን ውስጥ እየፈጸመ ያለውን ለንደን ወይ ኒዩዎርክ ላይ በክፍል ቢፈጸም እዚህ አዛም በሚፈጠር ትናንሽ ግጭት የሚያልፉት አይሆንም ነበር። አገሮቹ በጠቅላላ ተቃጥለው ይጠፋ ነበር።

ሌላው መዋሸቱ ለፖለቲካ ፍጅታ ስለተፈለገ ነው። የድንበር፤ የእርስ በእርስ ግጭት፤ ህገ መንግስቱ በሉት ክልሉ ላይ...የቆዩ ፖለቲካዊ ልዩነቶች አሉ፤ እንከኖችና መሻሻል የሚገባቸው እንደገና ሊታዩ የሚጋባቸው ነገሮች የኖሩ ይሆናል። እዚህ ላይ መከራከር ይቻላል። ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለውና እየሆነ ካለው ነገር ጋር እነዚህ ቁም ነገሮች የቀጥታ ግንኙነት የላቸውም። የቀጥታ ግንኙነት ያለው ከጭቆና፤ ከአድሎ፤ ነፃነት ከመሻት ጋር ነው። የቀጥታ ግንኙነት ያለው ከመንግስታዊ ሽብርተኝነት ጋር ነው። ይህንን አይደለም የአገራችንን የየለት ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉ ፖለቲከኞች ዘፈኞቻችንና ገጣሚዎቻችን ያውቃሉ። በግጥምና በዘፍን ፍፁም አንድ

ስለመሆናችንና ስለመዋሀዳችን ተመንጥቆ ሰማየ ሰማያት ያስቀመጡትን ያህል ግን ወገንታዊ መሆን አልቻሉም። መዝገብን መግጠም ይቻላል የሚሉትን መኖር ግን ለነሱም አሳጭ ሆኗል። እንደውም በመሀበረሰባችን ውስጥ የሚታየው የወገንታዊነት ደረጃ ጤናማ ከሆነው ደረጃ በታች ነው። አሳፋሪ ነው።

እሳት ከሰማይ አውርዶ እንዲቃጠሉ የሚጠየቀውን ምህላ ስለሚከብድ እንተወው። አንዱ ገጣሚው ችግሩን ከመንግስት ጫንቃ ላይ ሲያወርደውና ሌላ ቦታ ሲወስደው አብረን እንይ እስቲ።

ባውድማው ላይ እኛን የሚያዋጉን
እዳር ሆነው እኛን የሚሞቁን፤
ቀዩን ከነጭ ከሰርገኛ
ወትሮ የሚለዩ እነሱ መለኞ። ይህን ላዳመጠ ችግሩ መንግስታዊ አይደለም።

አሳሳቢው የእስካሁኑ አልበቃ ብሎ ፍጅቱን በቀጣይ በሰፊው ለመፈፀም እቅድ ውስጥ የተገባው ቀላል የማይባል ምን አልባት እውነቱን ቢናገር ፍጅቱን ለማስቆም ይቻላል የነበረ የማህበረሰብ ክፍል እዚህ ጉዳይ ላይ በአመለካከት ደረጃ የትጋር እንዳለ ስላወቁና መበረታት ስለሆናቸው ነው። ቢመርም ይህ እውነታ ነው።

ሌላው በአገራችን ፖለቲካ ነክ በሆነ ጉዳይ ላይ ለመናገር ሚሚ ስባቱ፤ ዳዊት ከበደ፤ እርእዮትና አማረ አረጋዊ የመሳሰሉትአይነቶቹ ብቻ ሲቀሩ። ይህ ይሆን ዘንድ የጋዜጠኞች ፍጅት ስለተፈፀመ ብቻ አይደለም። እውነታው ያንድን ዘር ፍፁም የበላይነት ለማስጠበቅ ሲባል ሁለንተናዊ በሆነ ቀስ በቀስ ሲካሄድ የነበረ መንግስታዊ ሌሎችን የማጥፋት ዘመቻ ስለነበረ ነው። እውነቱ ይህ ሆኖ ባለበት ተመርጠው የቀሩትን እያዳመጠ ማመን የሚፈልግ ማመን መብቱ ነው። በምንም መንገድ ስርዓታቸው የሚጎዳበትን ነገር የዚህ አይነት ሜዲያዎች እንደማይንግሩን ግን እሙን ነው። ችግሩ ወያንያዊ ነው መቼም አይሉህም።

ዜጋው ግን፤- ከትናንት ዛሬ ነፃነትን የምንናፍቀው ብቻ ሳይሆን ሊኖረው የሚያውቅበት መሆኑን አሳይቷል። ኢትዮጵያዊነት፤ አንድነትና ፍቅር መቼም ቢሆን ችግር እንዳልነበረ ዳግም አስረግጧል። እፈሩ ሲል ይህ ማንነቴና ኑሮዬ ነው እያለ ነው ያለው።

ዜጋው ግን፤- ይህ ሁሉ ፍጅት፤ የሚያስተዛዝቡ ሁኔታዎች በበዙበት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይህ ወያኔያዊ ስርዓት ሳይፈርስ ትግሉን ላያቆመው ተማምሎ ሰላማዊ ትግሉን አበርቶቶ ቀጥሏል።

ዜጋው ግን፤-በብዙ ሺዎች ተገለው በሚሊዮኖች ተፈናቅለው፤ በሚሊዮኖች እየተሳደዱ ባለበት ከህፃን እስከሽማግሌ፤ ከገበሬ እስከ ምሁር ፍጅት ወያኔያዊ መሆኑን ያውቃል። ወለም ዘለም በሌለበት ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይህንኑ ብቻ ይናገራል።

ዜጋው ግን፤- መሰረቱ የህዝብ አወንታ የሆነ የተገደበ ስልጣን ግድ መሆን አለበት እያለ ነው። እኩልነት ላይ የተመሰረተ ዜግነት፤ ነፃ የፍትህ ስርአት፤ ነፃ ፓርላማ፤ ነፃ ምርጫ ይቻላል እያለ ነው። ከዚህ ያነሰ በጭራሽ አንወሰድም ነው እያለ ያለው። ደግሞ ወደዚህ የሚያደርሰውን ትክክለኛ መንገድ ነው የያዘው። መዳረሻው ይህ እንደሚሆንና ጉዞው ወደዛ እንደሆነ ግልፅ ብሎ መታየት በመጀመሩ ይህንን መስካሪው እየጨመረ የሄደበት እውነታ ሀቅ ነው።

